



በሰመክብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

በአባቶቻችን ፈንታ ልጆች ተወለዱልሽ መዝ ፵፬፥፲፮

በሀገራችን ኢትዮጵያ የጥምቀት በዓል በታላቅ ክብር እንዲከናወን

መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን ላበረከቱ የእግዚአብሔር ልጆች በሙሉ፤

እግዚአብሔርን ማገልገል ትልቅ ትንሽ፣ አዋቂ ህፃን፣ ወጣት ሽማግሌ ተብሎ የማይለይበት ታላቅ መንፈሳዊ ስጦታ ነው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለሃይማኖት በተወለዱ በሦስት ቀናቸው የሥላሴን ክብር መስክረዋል፤ ህፃኑ ቂርቆስ በህፃንነት እድሜው ባሳየው የእምነት ጽናት አላውያን ነገሥታትን ማሳፈር ችሏል፤ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በወጣትነት ዘመኑ ተጠርቶ የሰማዕትነትን ክብር የተጎናጸፈው የወጣትነት ክፉ ምኞትና ስሜት ሳያሸንፈው የተጠራበትን ዓላማ በሚገባ በመገንዘቡ ነው።

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት ሥር ተዋቅሮ የሚገኘው የሰሜን አሜሪካ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጉባዔ በሀገራችን ያሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በየጊዜው እየተጠናከሩ የሚያበረከቱትን መንፈሳዊ አገልግሎት ለቤተክርስቲያናችን ታላቅ መንፈሳዊ ኩራት እንደሆነ ለመግለጽ ይወዳል።

ቤተክርስቲያናችን ባሏት መንፈሳዊ ክብረ በዓላት ከቀደምት አባቶቻችን ጀምሮ የተሰጠንን ጸጋና በረከት እኛ ልጆቿ በአንክሮ እና በተዘከሮ በመቀበል እስከ አሁን ድረስ በታላቅ ድምቀት በማክበር እንገኛለን። በተለይም በአደባባይ በሚከበሩት በዓላት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገራችን በሚገኙ ወጣት የቤተክርስቲያናችን ልጆች እየታዩ ያለው መንፈሳዊ አገልግሎት ለቤተክርስቲያናችን እጅግ ታላቅና አኩሪ የታሪክ ክስተት መፍጠሩ በእጅጉ አስደስቶናል።

በተለይም በዘንድሮው የጥምቀት በዓል ከ25,000 (ሃያ አምስት ሺህ) በላይ የሚሆኑ ወጣቶች የተለያዩ ህብረ ቀለማት ያሏቸውን ልብሶች በመልበስ በራሳቸው አነሳሽነት ባወጡት ገንዘብ ምንጣፍ በመግዛት እና ቁጠማ በመገዝገዝ ሲያደርጉ የነበረው መንፈሳዊ አስተዋጽኦ ለነርሱ በረከትን፣ ለሌላው መንፈሳዊ ቅናትን በተለይም ከሀገሩ ርቆ ላለው ወጣት ደግሞ የመንፈስ መቃጠልን ትቶ አልፏል።



**በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት
የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጉባዔ**

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church - North America Sunday Schools Union

ይህንን መሰል አገልግሎት እያደረጉ ያሉትን ወጣቶች ቤተክርስቲያን ትኩረት ሰጥታ አገልግሎታቸውን ይበልጥ እንዲገፉበት የተለያዩ ዘዴዎችን ልትቀይሩላቸው እና ለበለጠ አገልግሎትም ልታዘጋጁቸው እንደምትችል እምነታችን ሲሆን በሰንበት ትምህርት ቤት ያለን ወጣቶች በእንደዚህ ዓይነት እንቅስቃሴ ውስጥም በመግባት የበረከቱ ተሳታፊዎች ለመሆን የበኩላችንን ድረሻ ልንወጣ ይገባል እንላለን።

አንድነት ጉባኤውም በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት ሥር ከሚገኙ የቤተክርስቲያን አባቶች ጋር በመሆን በሀገራችን ከሚገኙ የሰንበት ትምህርት ቤቶችና ቤተክርስቲያናችንን ለማገልገል ከተሰማሩ ወጣቶች ጋር በመሆን ማናቸውንም መንፈሳዊ አገልግሎት በጋራ ለመሥራት ሙሉ ፈቃደኛነቱን ሲያስታውቅ፤ በቀጣይ የአገልግሎት ዘመናችንም በጋራ በመሆን ለቤተክርስቲያናችን በአንድነት ለማገልገል እንችል ዘንድ በዚህ አጋጣሚ መንፈሳዊ ጥሪውን ያስተላልፋል።

በመጨረሻም በዘንድሮው ዓመት መልካም አገልግሎት የፈጸሙት እነዚህ ወጣቶች በእምነት እና በምግባር ይበልጥ ጎልብተው ከዚህ የላቀ ለቤተክርስቲያንም ሆነ ለሀገራችን ኢትዮጵያ የሚተርፍ ታሪክ የማይሸረው ሥራ ይሠሩ ዘንድ እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጥልን እያልን የምስጋና መልዕክታችንን እናስተላልፋለን።

እግዚአብሔር አምላካችን ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን!

ወስብሐት ለእግዚአብሔር።